

የርዕዮት ዓለሙንና የቴዎድሮስ ፀጋዮን ውይይት ከኢሳት ያወረደው ዶ/ር አቢይ ነው!

አሊጋዝ ይመር

መስከረም ሳይጠባ ሰንት ጉድ እንደሚሰማ ማወቅ ቸገረኝ። አሁን አሁንስ የኛ የኢትዮጵያውያን ጉድ ለከት አጣ። የትናንት አልቃሽ የዛሬ አስለቃሽ ነው። የትናንት ተማራሪ የዛሬ አማራሪ ነው። የጧት ተጨቋኝ የከሰዓት ጨቋኝ ነው። የምትገርም ሀገር - ከሚገርሙ ዜጎች ጋር።

በግንቦት ሰባት ወደ አቢይ ካምፕ መጠቃለል ተገርመን ሳናበቃ የኢሳት ከሕዝብ የነፃነት ትግል ኮብልሎ ወደተቀለበሰው የለውጡ ጎራ ለይቶለት መሽብለሉ ደግሞ የ2011 የፋሲካ ስጦታ መሆኑ ነው።

ምን እንደተነጋገሩ አለውቅም። ግን ለ50 ምናምን ደቂቃዎች እንደተነጋገሩና በኢሳት ሊተለለፍ ሲል ሞገደኞቹ የሕዝብ ልጆች እነ ሲሳይ አጌና እንደከለከሉ አሁን ዜና ላይ አነቡብኩ። እነዚህ የተከለከሉ ጋዜጠኞች በርዕሴ የተገለጡት ርዕዮትና ቴዎድሮስ ፀጋዮ ናቸው - እርሱም የሠራት ብትኖረው ነው፤ ሰው ያስቀመጠውን ያገኛልና በራሱ የግዘጣ መስመር የሌሎችን ሃሳብ አፍኖ ኖሮ አሁን እየከፈለ ነው።

ይህን ክልከለ በተዛዋሪ መንገድ ያዘዘው አቢይ አህመድ ነው። እግዜር ይይላት። ሲያቀብጠው “እንደ ሲሳይ አጌና ያለ አስተዋይና ብልጻ. . .” ባለ ጊዜ ዘገየህ ባትሉኝ ያኔ እኔም ጠርጥሬ ነበር። ምስጋና ለሀገራችን ሰው አይጠቅምም። አጥፊ ነው። ብዙዎቻችን ጉረኞችና ውዳሜ ከንቱ ፈላጊዎች በመሆናችን ስንመሰገን ትከሻችንም ባታችንም ተረከዛችንም ምናችን ምናችንም ያብጥና ቆምንለት ከምንለው መልካም የነበረ ዓላማ በአንዴ 360 ዲግሪ ዞረን እንገመጠላለን - እንገለበጣለን።

አቢይን እግዜር ይይላት - ራሱ ጠፍቶ ሌሎችንም አጠፋብን። የት ይደርሳሉ ያልናቸው የሕዝብና የሀገር አለኝታዎች በከንቱ ውዳሜ ለማይረባ የድርጅት አቋም ብለው ሕዝብን ካዱ - ከዱ፤ ለከርሳቸው አደሩ። ለአፍኝ ምሥር ብሎ ኤሳው ወንድሙን ያዕቆብን እንደከዳው እነግንቦት ሰባቶች ሲሳይ አጌናና መሳይም አጥብቀው የሚቃወሙት የሚመስሉትን ሃሳብን የማፈን ኢ-ዴሞክራሲያዊ አካሄድ እነሱው ሰውን በማፈን በተግባር አዋጧት። ለውጡ አራት ኪሎ በመግባትና ባለመግባት መካከል የሚዋልል መሆኑን በግልጽ አስረዱን። ቴዲ አፍሮ “እዚህም አሳት - እዚያም አሳት” ብሎ ያቀነቀነው እዚህም ይሠራል። ዛሬ ዋሽንግተን ሆነው ይህን የመሰለ ክህደትና አምባገነንነት የፈጸሙ ነገ ወደ ሀገር ገብተው የአቢይ ረዳት ሆነው ቢሾሙ በክላሽን እንደማይረፈርፋን ምንም ዋስትና የለንም። አዲሱን አሳት!

ይህንንም ስል አስካሁን ያደረጉትን እጅግ ወሳኝና ድንቅ ነገሮች ሁሉ በዜሮ ማባዛቴ አይደለም። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። ያለነሱ አገዛ ይህ አንጻራዊ ለውጥ ባልመጣ ነበር። ግን መጨረሻቸውን አበላሹት። ግንቦት ሰባትን ያመነ ጉም የዘገነ ነውና በዚያ ጥፋ ድርጅት ሰብብ ይህን የመሰለ ታላቅ የሚዲያ ተቋም ዘርጥጠው ለጅቦች መንጋ ዳረጉት። በበኩሌ እጅግ አዝኛለሁ። የኢሳት መጨረሻ እንደዚህ ይሆናል ብዬ አስቤ አለውቅም። አሁንም ህልም አልም ይሁንልኝ። እንጸልይ ደግሞ።

ለማንኛውም ሌላ ሚዲያ ይፈለግና ግንቦት ሰባቶች ያፈኑት የነርዕዮት ዝግጅት ይቅረብ። በአንድ በኩል ነገሮች እየጠሩ መሄዳቸው ጥሩ ነውና እንኳንስ ከለከሉ። የማንን ምንነት በጊዜ ማወቃችን መጥፎ አይደለም። በዚህ አካሄድ ገና ብዙ እናያለን ማለት ነው። ሆ! ወይ እንመሳይ!

ኢትዮጵያ ልጅ እንዳይወጣለት ተረግማለች። ምሥጋና አጥፊ ነው። በነገራችን ላይ ያ እጅግ የምወደው ወንድሜ ሲሳይ ያንን የመሰለ ምሥጋና ከአንድ ሀገር መሪ ካገኘ ወዲህ ነገረ ሥራው ሁሉ

ያቺን የቁስ ሚስት የሚያስታውስ ሆኗል - ሰለጠነች ቢሏት የባሏን መጽሐፍ ያጠበችውን። አቢይ ለሦስተኛ ጊዜ አግዜር ይይለት። ከብዙ ወንድሞቻችንና አህቶቻችን ለያየን። እርሱ ተመትቶ ሌሎችንም አስመታብን - በጥልቁ የጨለማው ንጉሥ ውኃ የማያሰኝ ዱላ።

መልካም የትንሣዔ በዓል ይሁንልን። የሀገራችንንም ትንሣዔ በቅርቡ ያሳየን።